



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ሰባተኛ ዓመት ቁጥር ፻፩
አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፯ ቀን ፪ሺ፫ ዓ.ም.በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ17th Year No. 91
ADDIS ABABA 29th August, 2011**ማውጫ**

ደንብ ቁጥር ፪፻፶፫/፪ሺ፫
የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት እና
ባለሥልጣን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ደንብገጽ ፳፬፻፹፫

CONTENTS

Regulation No. 253 /2011

Rift Valley Lakes Basin High Council and Authority
Establishment Council of Ministers Regulation ...Page 6180**የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፶፫/፪ሺ፫**

የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት እና
ባለሥልጣን ማቋቋሚያ የወጣ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፪፻፶፫/፪ሺ፫ አንቀጽ
፭ እና አንቀጽ ፴፬ እንዲሁም በተፋሰስ ከፍተኛ ምክር
ቤቶችና ባለሥልጣናት አዋጅ ቁጥር ፭፻፴፬/፲፱፻፶፬ አንቀጽ
፫(፩) እና አንቀጽ ፳፩ መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር
ቤት እና ባለስልጣን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ደንብ ቁጥር ፪፻፶፫/፪ሺ፫” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “አዋጅ” ማለት የተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤቶችና
ባለሥልጣናት አዋጅ ቁጥር ፭፻፴፬/፲፱፻፶፬ ነው፤

፪/ “ሚኒስትር” ማለት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ነው፤

፫/ ማንኛውም በወገኑ ጾታ የተገለጸው የሴትነትም
ይጨምራል፡፡

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 253/2011
**COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR
THE ESTABLISHMENT OF THE RIFT VALLEY LAKES BASIN
HIGH COUNCIL AND AUTHORITY**

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant
to Article 5 and Article 34 of the Definition of Powers and
Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2010 and Article
3(1) and Article 21 of the River Basin High Councils and
Authorities Proclamation No. 534/2007.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Rift Valley Lakes
Basin High Council and Authority Establishment Council of
Ministers Regulation No. 253/2011”.

2. Definitions

In the Regulation:

1/ “Proclamation” means the River Basin High Councils
and Authorities Proclamation No. 534/2007;

2/ “Ministry” means the Ministry of Water and Energy;

3/ any expression in the masculine gender includes the
feminine.

፫. መቋቋም

፩/ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ "ከፍተኛ ምክር ቤት" እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪/ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለሥልጣን (ከዚህ በኋላ "ባለሥልጣን" እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፫/ ባለሥልጣኑ በአዋጁ መሠረት ይተዳደራል።

፬. ስልክፍተኛ ምክር ቤቱ

፩/ የከፍተኛ ምክር ቤቱ አባላት በአዋጁ አንቀጽ ፩ (፩) መሠረት በመንግሥት ይሰየማሉ።

፪/ የከፍተኛ ምክር ቤቱ ተጠሪነት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሆናል።

፫/ ከፍተኛ ምክር ቤቱ በአዋጁ አንቀጽ ፮ የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

፬/ የከፍተኛ ምክር ቤቱ ስብሰባዎች በአዋጁ አንቀጽ ፯ ድንጋጌዎች መሠረት ይመራሉ።

፭. የባለሥልጣኑ ዓላማ

የባለሥልጣኑ አጠቃላይ ዓላማ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደት ፍትሃዊና አሳታፊ በሆነ መንገድ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ማበረታታትና መቆጣጠር ይሆናል።

፮. ዋና መሥሪያ ቤት

የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በሐዋሳ ከተማ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱም በተፋሰሱ ውስጥ በንዑስ ተፋሰስ ደረጃ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

፯. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን በተፋሰሱ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አኳያ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የሚረዱ የፖሊሲ ሃሳቦችን በማመንጨት ለከፍተኛ ምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤

፪/ በተፋሰሱ ውስጥ ተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደትን ለማስፈጸም የሚረዱ ተግባራትን ያከናውናል፤ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፫/ በተፋሰሱ ውስጥ ከውሃ ጋር የተገናኙ ፕሮጀክቶች ተግባራትና መስተጋብሮች በይዘታቸው፣ በጊዜ ሠሌዳቸው፣ በውጤታቸውና በአመራራቸው ከተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደቶች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

3. Establishment

1/ The Rift Valley Lakes Basin High Council (hereinafter the "High Council") is hereby established.

2/ The Rift Valley Lakes Basin Authority (hereinafter the "Authority") is hereby established as an autonomous federal government organ having its own legal personality.

3/ The Authority shall be governed by the Proclamation.

4. The High Council

1/ Members of the High Council shall be designated by the government in accordance with Article 5(1) of the Proclamation.

2/ The High Council shall be accountable to the Council of Ministers.

3/ The High Council shall have the powers and duties specified under Article 6 of the Proclamation.

4/ The High Council shall conduct its meetings in accordance with Article 7 of the Proclamation.

5. Objectives of the Authority

The overall objectives of the Authority shall be to promote and monitor the implementation of integrated water resources management process in an equitable and participatory manner in the Rift Valley Lakes Basin.

6. Head Office

The Authority shall have its head office in Hawassa and may have sub-basin branch offices in the basin as may be necessary.

7. Powers and Duties of the Authority

The Authority shall have the powers and duties to:

1/ initiate and submit to the High Council policy measures needed to create a conducive environment for the implementation of an integrated water resource management process within the basin; and follow up the implementation of the policy upon approval;

2/ undertake activities necessary for, and facilitate, the implementation of integrated water resources management in the basin;

3/ ensure that projects, activities and interventions related to water in the basin are, in their content, schedule, impacts and management are in line with the integrated water resources management process;

www.chilot.me

- ፬/ የተፋሰስ ዕቅድ በማዘጋጀት ለከፍተኛ ምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲወጣም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤
- ፭/ ለክልሎች በሕግ የተሰጠው ሥልጣን እንዲተጠብቁ ሆኖ በተፋሰሱ ውስጥ በውሃ ለመጠቀምና ውሃ ነክ ሥራዎች ለመሥራት የሚያስችል ፈቃድ በአዋጁ አንቀጽ ፲፭ መሠረት ይሰጣል፤ በፈቃዱ የተመለከቱ ሁኔታዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤
- ፮/ በተፋሰሱ የሚገኘውን የውሃ ሀብት በተገቢው ሁኔታ ለማቀድ፣ ለማስተዳደርና ለማንቀሳቀስ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ይሰበስባል፣ ያጠናቅራል፣ ይተነትናል፣ ያሠራጫል፤
- ፯/ የተፋሰሱን ውሃ ሀብት ስትራቴጂክ ዕቅድና የውሃ አስተዳደር ተግባራትን ለመምራትና ለመደገፍ እንዲያስችል የተፋሰስ ሞዴል ያዘጋጃል፣ ይጠቀማል፤
- ፰/ የውሃ ምደባና አጠቃቀምን ስለሚመለከቱ አስመግባባዊ አፈታት ለከፍተኛ ምክር ቤቱና ለሚኒስቴሩ የምክርና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፤
- ፱/ እግባብ ባላቸው አካላት መካከል ውጤታማ የግንኙነት መድረክ በመፍጠር ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲካሄድ ያደርጋል፤
- ፲/ ከተጠቃሚዎች የውሃ ክፍያ ይሰበስባል፤
- ፲፩/ ክሌሎች አገሮች ጋር ድንበር ዘለል ወንዞችን በሚመለከት ለመወያየት እግባብ ባለው አካል በከፍተኛ ምክር ቤቱ መመሪያ መሠረት አስፈላጊ መረጃዎችን እዘጋጅቶ ያቀርባል፤
- ፲፪/ ተግባራትን ለማከናወን የሚረዱ ጥናቶችን፣ ቅንቶችንና ምርምሮችን ያካሂዳል፤
- ፲፫/ በመስኖ ልማት ሥራዎችና ፕሮጀክቶች አካባቢ ጨዋማነት እንዳይከሰት የክርስ ምድር ውሃ እንቅስቃሴን በመቆጣጠር እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያደርጋል፤
- ፲፬/ የውሃን ለአቅጣጫ አመራር ሥራ ይሠራል፤
- ፲፭/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ በራሱ ስም ይከላል፣ ይከሰሳል፤
- ፲፮/ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

፳. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ ፳፫ ቀን ፪ሺ፫ ዓ.ም

መለስ ዜናዊ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር

- 4/ prepare, and submit to the High Council, the basin's plan and monitor its implementation upon approval;
- 5/ without prejudice to the power given to regional states by law, issue permits applicable to the basin's water use and water works in accordance with Article 15 of the Proclamation and ensure that the terms of the permits are complied with;
- 6/ collect, compile, analyze and disseminate information for proper planning, administration and steering of water resources in the basin;
- 7/ develop and use a river basin model in order to guide and support the basin's water resources strategic planning and water administration functions;
- 8/ give advice and technical support to the High Council and the Ministry on dispute resolution in relation to the allocation and use of water resources of the basin;
- 9/ set up a forum for effective networking among stakeholders;
- 10/ collect water charges from users;
- 11/ on the basis of instructions of the High Council, prepare and provide necessary information for the concerned body in charge of negotiations with other countries concerning transboundary rivers;
- 12/ undertake studies, surveys and researches that are deemed necessary to carry out its functions;
- 13/ monitor ground water level in order to prevent an occurrence of salinity problem in areas where irrigation development works and projects are carried out and cause measures to be taken;
- 14/ undertake river drainage-work;
- 15/ own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;
- 16/ carry out such other functions necessary for the implementation of its objectives.

8. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa this 29th day of August, 2011.

MELES ZENAWI

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA